

## የ እስክንድር ወንጀሉ መምከሩና አቅጣጫ ማሳየቱ ብቻ ነው

አንድ ጊዜ አባባ ተስፋዩ ከዚያ ከሚያምርባቸው የ ልጆች ክፍለ ጊዜ ዝግጅታቸው ጠፋብኝና ኸረ የት ገቡ? ብየ አንዱን ጠየኩ።

“አልሰማህም እንዴ ?”

በፍጹም ምን ሆኑ? ደንገጥ ብየ እንደገና ጠየኩ።

ያ ሰው እየሳቀ “ባለፈው ጊዜ አዲሱ አመት የሰላምና የእርቅ ያድርግልን ብለው በመናገራቸው የመንግስት ሰዎች ማን ሲጣላ አዩ? ብለው አባረሩዎቸው እኮ!” ሲለኝ ለደቂቃዎች እንደዚያ የሳቅኩበት ጊዜ ትዝ አይለኝም። የሁለታችንም ሳቅ ካለቀ በሁዋላ እውነተኛው ስሜት ሲመጣ ደሞ ያስለቅሳችሁዋል። ነገሩ እውነት መሆን አለመሆኑን አጥብቄ አልጠየኩም፤ ለነገሩ ከዚያ ቀን በሁዋላም ከብዙ ሰው ይህንኑ ሰማሁ። ነገሩ በትክክል ሆነም አልሆነም ያ ሁሉ ሰው መንግስት እንደዚያ ሊያደርግ ይችላል ብሎ ማሰቡ ራሱ ነገሩ መሆኑን አለያም ሊሆን መቻሉን ያሳያል። በዚያች አገር ምን የማይሆን አለና።

በዚህ ስደነቅ ስደመም ደሞ አንዴ እንዲህ ሆነላችሁ። እንዲሁ አንድ ሻይ ቤት ተቀምጬ ወጪ ወራጁን እማትራለሁ። በመሃል አንድ ሰው ሳምሶናይት የሚባለውን ቦርሳ ጠልጠል አርጎ ገባና ወዲያ ወዲህ ካየ በሁዋላ የኔን ጠረንጴዛ ተጋርቶ ለመቀመጥ በትህትና ጠየቀኝ። ወንበሩን ሳብኩለት። እንደኔው ሻይ በሎሚ አዞ ቁጭ አለ። ጥቂት ቆየት ካለ በሁዋላ ያቺን ቦርሳውን ከፈተና አንዲት ጋዜጣ አውጥቶ ዘረጋጋና ማንበብ ጀመረ። ብዙም ሳይቆይ ሁለት ሰዎች ወደ ሻይ ቤቱ ገቡና ከኛ መቀመጫ ትይዩ ተሰየሙ። አንዱ የቀኝ እግሩን ቀጥ አርጎ ዘርግቶ ነበር የተቀመጠው። በሁዋላ ኬክ ሊመርጡ ሲነሱ እንደሚያነክስ ሳይ እግሩ አርቴሬሻል መሰለኝና አለ አይደለም አሳዘነኝ። የሚጠጣውን እየጠጡ ኬካቸውን እየበሉ ያወካሉ። እኔና ከፊቱ ያለው ሰውየ ግን ጸጥ ብለናል። ትንሽ እንደቆየ ያቺን ጋዜጣውን በሽንጡዋ ሸመለለና ወደ ቦርሳው ከተተ። ደሞ ወዲያው አጨበጨበና ሂሳብ ከፈለ።

እኔም እስካሁን ባናወራም አብርን ለትንሽ ሰአትም ቢሆን ባንድ ጠረንጴዛ በልተን ጠጥተናል ዝም አይባልም ብየ ነው መሰለኝ ቻው ለማለት ምንም አልቀረኝም።በመሃል ያ ያነክሳል ያልኩዋችሁ ሰውየ ድንገት ወደኛ ዞረና

“ምን አልክ አንተ? ምን አልክ? ድገመው እንጂ..... ልብ በሉ... ሰዎች ልብ አርጉ.. ምን አልክ አንተ?...” እያለ ይጮሃል።

ሁላችንም ተደናገጥን። ያ ከኔ ጋር ጠረንጴዛ ተጋርቶ የነበረው ሳምሶናይቱን

**እንዳንጠለጠለ**

“ከረ እኔ ምንም አልወጣኝም ጌታየ ምን ነካዎት” ይላል አስር ጊዜ። ከዚያ ከሚያነክሰው ጋር ያለው ሰውየም አብሮ ያጫፍራል። በሁዋላ ይሄ ከኔጋር የነበረው ሰው መንጨቅ ብሎ ሲወጣ ሁለቱም ተከተሉትና ጭቅጭቁ ከውጭ ቀጠለ።

ያው መቼም ሃይ ሃይ ማለት ያገር ባህል ነውና ወደ ውጭ ወጥቼ ከረ እሱ ምንም አላለም ፣ ምንም ሲል አልሰማሁትም ተረጋጉ እያልኩ ለመምከር መቼም ያቅሜን ሞከርኩ።

ያ የሚያነክሰው እንባው ሁሉ የመጣ ይመስላል። ይገርማል ዋሽቶ የሚያለቅስ ሰው ቢገጥማችሁ ምን ትላላችሁ?

“እንዴት ትሰድብኛለህ……” እያለ ሲመዋገት ጓደኛውን ጠጋ ብዬ እናገላግላቸው እባክህ ምን አለ? ምንም አላልም እኮ አልኩት።  
“የለም የለም እኔ ራሴ ሰማሁት እኮ ወራዳ ነው ሽባ ብሎ ሰደበው እኮ” ደነገጥኩና መቼ? ብየ ጠየኩ።  
ወደዚህኛው ሰውየ ዞሬ ትተዋወቃላችሁ እንዴብዬ ጠየኩ።

“በፍጹም አንተዋወቅም አለ” ግራ የተጋባው ባለ ሳምሶናይቱ ፈጠን ብሎ

“ሂሳብ ከከፈለ በሁዋላ ድምጹን ከፍ አርጎ እኮ ነው የሰደበው”

በውነት ግራ ግብት አለኝ። ሁዋላ ላይ ይሄ የሚያናግረኝ ሰው ስልኩን አወጣና አንድ ሁለት ቁጥሮችን ነካካና ወደዛ ዞር ብሎ ጥቂት አወራ መሰለኝ። ወዲያው እንደተመለሰ አንድ ፖሊስ መጣና ያንን ባለ ሳምሶናይት “ቅደም አለው።”

በዚህ ጊዜ ወደ ፖሊሱ ጠጋ ብዬ ምንም እኮ አላለም እኔ እዚህ ነበርኩ ምንድነው ችግሩ ለማለት ሞከርኩ። ፖሊሱ በግንባሩ ጥሩ አርጎ ገረፈና አስቆመኝ። ባለ ሳምሶናይቱ እንዲሁ “ምን አጠፋሁ” እንዳለ ይነዱት ጀመር። ሁኔታው ገርሞኝ ነበርና ባጭር ርቀት መከተል ጀመርኩ። የሚገርማችሁ ያ ቅድም ቀኝ እግሩን ይጎትት የነበረው “ሽባ” ተብሎ ተሰድቢያለሁ የሚለው ሰውየ አሁን በግራው ማንከስ መጀመሩን ትኩር ብዬ አስተዋልኩና የሆነ ነገር እየሆነ እንደሆነ ገባኝ። ብዙም ሳልርቅ ወደ ሁዋላየ ሂሳቤን ለመክፈል ተመለስኩ። ወደ ሻይ ቤቱ በር ስቃረብ አንዱ “ወሰዱት አይደል?” አለኝ። አዎ ወሰዱት አልኩና ግን ምንም አለማጥፋቱን አስረግጬ ነገርኩት። ጥቂት አየኝና “ወንድሜ ተጠንቀቅ ከዚህ ከሚያነክሰው ጋር ያለው ሰውየ የነሱ ጅሮ

ነው የተለያዩ ልብስ እየለበሰ ሲሰልል ነው የሚውለው ተነቅቶበታል” አለኝ። እኔም ወዲያው ጠርጥሬ ስለነበረ ገባኝ። እንግዲህ ያን ሰው በዚህ ርካሽ ስራቸው አወናጅለው የሆነ ነገር አርገውታል ማለት ነው።

ባለፈው ጊዜ ግራዚያኒን ለመቃወም ሰልፍ ወጥተው ከነበሩት መካከል አንዱ በኢሳት ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ተደርጎለት ሲናገር ልብ ይነካል። ሲቪል እየለበሱ መገናኛ እየያዙ እንዴት የስነ ልቡና ጫና እየፈጠሩ እንደሆነ ገለጸ። ኑሮ አይደለም የምንኖረው አለ። ያሳዝናል። ሃሳብን መግለጽ ጥቂት አስተያየት መሰንዘር በስነ ልቡናና በአካል የሚያስቀጣ ነገር የሆነባት ሃገር ናት ኢትዮጵያ።

መነሻየኮ ስለ እስክንድር ነጋ ነው። ይህን ያመጣሁት በእንዲህ ባለ አገር፣ እስክንድርን የመሰለ ፖሊሲ የሚያመነጭ፣ የሰባዊ መብት እንዲከበር ለማድረግ የሚታገል ሰው ስንት ስነ ልቦናዊ ቅጣት እንደሚቀበል ለመገመት እንዲያስችለን ነው ።

እስክንድር የታሰረበትን ምክንያት አለም አውቆታል። እስክንድር የታሰረው በውስጡ ያለው የእኩልነትና የፍትህ ራእይ እንቅልፍ አልሰጥ ስላላቸው ነው። ያንን በገቢ አለመመጣጠን የሚሰቃየውን ህዝብ እህል በልቶ እኩልነት ሰፍኖ ማየት የሚፈልግ ሰው መሆኑ ነው የ እስክንድር ሃጢአት።እስክንድር ቅንና ርህሩህ ነው። የጻፋቸው ጽሁፎች ዋቢዎች ናቸው። የሱ ወንጀል መምከሩ፣ አቅጣጫ ማሳየቱ ብቻ ነው። የነ ርእዮት አለመም ወንጀል ይሄው ነው። መናገር፣ መምከራቸው ነው ወንጀላቸው።

ግን እውነት ሊሞት ይችላል። መሞት ብቻ አይደለም ሊቀበርም ይችላል። ግን ደሞ እውነት መቃብር ፈንቅሎም የመነሳት ሃይል አለው። መንግስት ይህን መረዳት አለበት።

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ  
geletawzeleke@gmail.com